

## ጎራህን ለይ።

ያንት አሰላለፍ ከይትኛው ጎራ ነው? መላውን የኢትዮጵያን ሕዝብ ትደግፋለህ ወይ? ወይስ የአንድን ዘር ጥቅም ብቻ ነው የምትደግፈው? በኢትዮጵያ የግለሰቡ መብት ተጠብቆ ግለሰቡ በችሎታዉ እና በባህሪዉ መሠረት እንዲጠቅም የምትፈልግ ከሆነ ጎራህ ከመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ነው። ያንድን ዘር ጥቅም ብቻ የሚፈልጉ ቡድኖች አያወናንቡዱህ። ጎራህን ለይ።

መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይጠቀም ስትል ምን ማለትህ ነው? እያንዳንዱ ግለሰብ በሚናገረው ቋንቋ ሳይወሰን በኢትዮጵያዊነቱ የግል ንብረት ሲኖረው፤ ገበሬም ከሆነ የሚያርሰው የራሱ የሆነ የግል መሬት ሲኖራውና እሱም ሆነ ከብቶቹ የሚጠጡት ንጹህ ዉሀ ሲያገኙ፤ ምግቡን የሚአበስልበት ኮረንቲ ወይም ጋዝ ሲኖረው፤ እንዲሁም የኑሮውን ደስታና ጥቅም ያለምንም ስጋት ለመጎናጸፍ ሲችል መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠቀመ ማለት ነው። በነኝህ ተጨባጭ ጥቅሞች የምታምን ከሆነ ጎራህ ከመላው የኢትዮጵያ ጋር ነው። ጎራህን ለይ።

እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ባጭሩ ለማወሳት ቅንፍ እንክፈት።

[የብሔር ብሔራዊነት ጥያቄ በሚል መርህ ኢትዮጵያን በሚናገሯቸው ቋንቋዎች ከፋፍለው የየቋንቋ ቡድኑ ተጠሪ ነን ብለው በየፖለቲካዉ ሰበሰብ በመገኘት በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሚነግዱ ግልሰቦች ከሕውሃት ጋር በመበሳጠር የሕውሃትን እድሜ እያራዘሙ ነው። ሕውሃት እና እነዚህ ግለሰቦች የሶሻሊስት አስተሳሰብ እንከተላለን

በሚል ዘይቤ፤ ሆኖም ግን በሶሻሊዲስት ህልውን ፈጽሞ በታ በሌለው እና እጅግ ኋላ-ቀር በሆነ በዘር-መበተን-ሥረአት አገሪቱን አቆርቁዘዋል። ሕዝቡን በቋንቋ-መሠረት-የተባደን-ፖለቲካ እንዲሠማራ ዳርገውታል። አንድ ላይ የነበርውን ተበታትኗል ብለው ካወሩና ካሰሩ በኋላ ያንን እነሱ ተበታትኗል ያሉትን በፌደሬሽን አቀራርባለን እያሉ በሕዝብ ያፌዘሉ። እነሆ ግለሰቡ በችሎታው እና በሥራው መሠረት መጠቀሙ ቀርቶ በተወለደበት የቋንቋ ቡድን መሠረት እና የሕወሃትን ፖለቲካ በሚከተልበት መጠን እንዲጠቀም ተደርጓል።] ቅንፋ እዚህ ላይ ያበቃል።

እላይ በቅንፍ ከተገለጸው ጫና ለመውጣት በቋንቋ-ቡድን-ያልተመሠረተ-ፖለቲካ የሚያኪሂድ ፓርቲን መደገፍ እና ማጠንከር ተገቢ ነው። ታዲያ በእንደዚህ ያለ ፓርቲ ውስጥ ስንክል-ባህሪ ያላቸው ግለሰቦች ካሉበት ያ ፓርቲ እንዳይጠነከር ጊዜያዊ ችግር ይፈጥሩ ይሆናል። ዳሩ ግን፤ ፓርቲ የሚደገፈው ወይም የሚነቀፈው በፖለቲካው ፕሮግራም እንጂ በፓርቲ ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ ስንክል-ባህሪ ባላቸው ግለሰቦች ምክንያት አይደለም።

ስንክል-ባህሪ ያላቸውም ሆኑ ወይም ሌሎች ግለሰቦች በቋንቋ-ቡድን-ያልተመሠረተ-ፖለቲካ አካሄዱ ድረስ የፖለቲካ ዓላማቸው አንድ ነው። የፖለቲካ እምነታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ሁሉ አንድ ላይ ይሠራሉ።

እስቲ በዘር የተመሰረቱ የፓርቲዎች ክምችትን ለማውሳት ቅንፍ እንክፈት።

[በቅርቡ፤ በቋንቋ-ቡድን-የተመሠረተ-ፖለቲካ የሚያምኑ ፓርቲዎች ተቀናጅተው መደረክ የሚባል ማህበር ፈጠሩ። ታዲያ መደረክ እና ኢሕአዴግ የሚለዩበት አቶ መለስ ኢሕአዴግን ሲመራ አቶ ሰዬ ደግሞ መደረክን መምራቱ ነው። እነኚህ ፓርቲዎች እና የፓርቲ ክመችቶች የሚያከያሄዱት ፖለቲካ ተመሳሳይ ነው። የነሱ ፖለቲካ ኢትዮጵያንን በቋንቋ መሰረት በታትነው በፈዴሬሽን አቅራቢነቱ ማለት ነው ።] ቅንፋ እዚህ ላይ አበቃ።

በአሁን ጊዜ በኢትዮጵያ ከሚነቀሳቀሱ እና በቋንቋ-ቡድን-ካልተመሠረቱ-ፓርቲዎች ዋነኛው መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ድርጅት (መኢአድ) ነው። ይህ ፓርቲ ግለሰቡ የራሱ መሬት እንዲኖረው እንጂ የመንግሥት ጢሰኛ እንዲሆን አይሻም። “መሬት ለአራሹ፤” እንዲሰጥ የመኢአድ የፖለቲካ መርሆ ነው። ጥያቄው፤ ግለሰቡ በችሎታው፤ በባህሪ እና በሥራው መሠረት መጠቀም አለበት ብለው ከሚአይምኑ ውስጥ ስንቶቹ መኢአድን ይደግፋሉ? ሲሆን፤ ሌላው ጥያቄ ደግሞ “ለሕዝብ የሚጠቅም ተግባርን መከትል ሳይሆን ፈሪዮች አሸናፊን ይመረጣሉ እንዲሉ” ካሸነፈው በኩል ለመገኘት አጥር ላይ የሚነጥለጥሉ ስንት ናቸው? ነው።

ደርግ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ያንጃበበው ጫና እየከፋ በመሄዱ በጥቂት ጊዜ ውስጥ (በቅርቡ በሚኬሂደው ምርጫ ውጤት ጭምር) አይፈታም። በማወላወል እና ከዚህም ከዚያም በማወላወል የኢትዮጵያ ችግር አይፈታም። የግለሰቡ መብት ተጠብቆ ግለሰቡ በችሎታው እና በባህሪ መሠረት እንዲጠቅም የምትሻ ሁሉ፤ በዘር ወይም በቋንቋ ቡድን የተመሠረተ ማሕበር ኃላፊ ነን ብለው በይፖለቲካ መደርኩ

የሚከለከሉ ግለሰቦችን አትደግፍ። እነኚህ ግለሰቦች በሕዝቡ ብሶት እየነገዱ ኑሯቸውን ያሚያሸሻሉ ናቸው እንጂ ለኢትዮጵያኖች እደገት አይጥቅሙም። ጎራህን ለይ።

በማወላወል የኢትዮጵያ ችግር አይፈታም። እያንዳንዱ ግለሰብ በሚናገረው ቋንቋ ሳይወሰን በኢትዮጵያዊነቱ የግል ንብረት ሲኖረው፤ ገበሬም ከሆነ የሚያርሰው የራሱ የሆነ የግል መሬት ሲኖረውና እሱም ሆነ ከብቶቹ የሚጠጡት ንጹህ ዉሀ ሲያገኙ፤ ምግቡን የሚአበስልበት ኮረንቲ ወይም ጋዝ ሲኖረው፤ እንዲሁም የኑሮውን ደስታና ጥቅም ያለምንም ስጋት ለመጎናጸፍ ሲችል መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠቀመ ማለት ነው። በነኝህ ተጨባጭ ጥቅሞች የምታምን ከሆነ ጎራህ ከመላው የኢትዮጵያ ጋር ነው እንጂ በዘር ፖላቲካ በታዘጋጁ ፓርቲዎች ጋር አይደልም። ጎራህን ለይ።

ለምሳሌ ያንተ ጎራ መላውን የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመጥቀም ቢሆን በዘር መካፋፍልን የሚሹ ጠፉ ማለት አይደለም። እነሱ ለነሱ ጎራ ይሠራል። አንተ ግን ጎራህን ስላልለየህ ወይ በፖለቲካ ውስጠ እኔ አልገባም ብለህ ራስህን ስትደለል፤ ወይ ድሮ ሠርትናል ብለህ ስትመጸደቅ፤ ወይ እዚች እና እዚያች ላይ አልደስትኩም እና ለጊዜው አቆርፋለሁ ብለ ራስክን ስትደልል፤ ወይ በፍራቻ ስትሸማቀቅ፤ ወይ ይውዱኝ ባይ ሆነው እዚህም እዚያም አጉል ስታቃራራ እና እስክስታ ስትወርድ፤ አለበለዚያም አጥር ላይ ቁጢጥ ብለህ ዓይንህን ስታቁለጨለጨ የጋን መብራት ሆነህ ላንተም ለኢትዮጵያም ፋይዳ ሳትፈጽም ትቀራለህ። አስታውስ ስትሞት ለአንተ ሕይወት ብቻ ሳይሆን ዓለም

ያልቅብሃል። ሳትሞት ነዉ ለአንተ ዓለም ያለዉ። ጎራህን ለይ። በዓለመህ ሥራበት። ኑርበት። ጎራህን ለይ። በጎራህ ተረዳዳ። ጎራህን ለይ። ጎራህን ካጠነከርክ ከሌሎች ጋር በጎራህ አሎቅች በኩል ተደራድረህ ለሁሉም የሚበጅ አገር ትገነባሉ። ጎራህን ለይተህ ካልገነባኸዉ ያንተ ዓለም ደካማ ነዉ። . ዓለምህን አታድክም። ጎራህን ለይ።

[ማሳሰቢያ: ይህን ጽሑፍ ሊጎበኘዎ ለምጣ (ች) አስነብበዉ ጎራቸዉን እንዲለይ ያግዟቸዉ: ተጨማሪ ግልባጭ ለማተም የሚከተለዉን ይጫኑ።  
<http://www.aboutethiopia.com/Documents/GorahenLey.pdf>]

ሀገ: 4/ 2/2010